

**በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን 12ኛውን ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን አክበሩ**

በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እ.ኤ.አ ዲሴምበር 9 ቀን 2017 ዓ.ም 12ኛውን ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን “በህገመንግስታችን የደመቀ ኅብረ-ብሔራዊነታችን ለህዳሴያችን” በሚል መሪ ቃል በደማቅ ሁኔታ አክበሩ። በበዓሉ ላይ ከ100 በላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተገኝተዋል።

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ቋሚ መልዕክተኛ ጽ/ቤት ምክትል ሚኒስትር መሪ አቶ ዮሴፍ ካሳዬ በዓሉን አስመልክቶ ባስተላለፉት መልዕክት ህዳር 29 ቀን 1987 ዓ.ም ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በጋራ መክረውና ፈቅደው ባፀደቁት ሕገ-መንግሥት ሠላም፣ ልማትና የዲሞክራሲ ጥያቄ እጦት የመለሱበት፣ የአገራቸው ሉዓላዊ የሥልጣን ባለቤት ለመሆን የበቁበት ቀን ብቻ ሳይሆን አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት መሠረት የተጣለበት ዕለት መሆኑን ገልጸዋል።

ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በአስተማማኝ ሠላም ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውን በየደረጃው ለማረጋገጥ ላለፉት ዓመታት በጥረታቸው ባስገኙት ልማታዊ ስኬቶች ባለ ሁለት አኃዝ ዕድገት በማስመዘገብ አንገት ከሚያስደፋው የድህነትና የተመፅዋችነት ታሪክ ደረጃ በደረጃ እየተላቀቁ መጥተዋል ብለዋል።

በምጣኔ ሀብት ዕድገት፣ በማህበራዊ ልማት፣ በመልካም አስተዳደር እና በዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ እና በፈጣን ዕድገት በዓለም አቀፍ ደረጃ ሙሉ እውቅናና ተቀባይነት ያገኘና የኢትዮጵያን ገፅታም ከመሠረቱ የቀየረ ተምሳሌት መሆን መቻላቸውን አቶ ዮሴፍ ካሳዬ ገልጸዋል።

አሁንም የተመዘገበውን ፈጣንና ፍትሃዊ ዕድገት ይበልጥ አጠናክሮ ማስቀጠል፣ ድህነትንና ሥራ አጥነትን መቀነስ፣ የወጣቱን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፣ የመልካም አስተዳደር ማነቆዎችን መበጣጠስ፣ የኪራይ ሰብሳቢነት ምሽግ የሆኑትና የህዝቦችን አንድነትና እኩልነት ለመናድ የሚንቀሳቀሱ የጠባብ፣ ትምክህትና አክራሪ ሀይሎችን ማዳከም፣ ዲሞክራሲያዊ ብሄረተኝነትና አንድነት ማጠናከርና ግጭቶችን ማስወገድ በቀጣይ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው ጉዳዮች መሆኑን ምክትል ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ለዚህም እውን መሆን እንደቀድሞው ሁሉ በስዊዘርላንድና በተወከልንባቸው አገሮች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለስኬታማነቱ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።

በዓሉን አስመልክቶ ሕብረ-ብሄራዊነት፣ ፌደራሊዝም፣ ዲሞክራሲያዊ ብሔረተኝነትና አንድነት ዙሪያ ገለጻ እና ውይይት ተካሄዷል። የዳያስፖራ ኃላፊ አቶ አንዋር ሙክታር ሕገ መንግስታችን በፍቃደኝነትና በስምምነት ላይ የተመሠረተ አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት ዋስትና የሰጠ መሆኑን ጠቅሰው፣ ለኢኮኖሚው ውህደት የሚረዱ ትላልቅና ሰፋፊ የመሠረተ ልማት ስራዎችንና ፕሮጀክቶችን በማካሄድ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። በተለይም በአሁኑ ወቅት የፌደራል ስርዓቱን ለመናድ የሚፈልጉ ሀይሎች፣ ግጭቶችን ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ሀይሎች፣ ከአንድነታችን ይልቅ ልዩነታችን ላይ በማቆም እርስ በርሳችን በጥርጣሬ እንድንተያይ ለማድረግ የሚሰሩ ሀይሎች፣ በግለሰቦች መካከል የሚነሱ ግጭቶችን የብሄር መልክ በማላበስ የግጭቶች ምንጭ የፌደራል ስርዓቱ በማስመሰል የሚያቀርቡ የጥፋት ሄሎችና ሴራዎቻቸውን በተደራጀ መልኩ ማክሸፍ፣ ማውገዝ፣ በጋራ ለመታገል የሚያስችል ሁሉን አቀፍ አደረጃጀትና የቅንጅት መድረክ መፍጠር አስፈላጊ መሆኑን በሰፊው አብራርተዋል።

በተጨማሪ በዓሉን አስመልክቶ በስዊዘርላንድ የሚኖሩ የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተወካዮች መልዕክቶቻቸውን አስተላለፉ ሲሆን ዕለቱ የኢትዮጵያ ሰላም፣ ብዝሃነት፣ አንድነት ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል።

የአፋር ባህላዊ ምግብ በኮሚኒቲ ተዘጋጅቶ የቀረበ ሲሆን፣ በኮሚኒቲው የሴቶች ሊቀመንበር ዝርዝር ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። በመጨረሻም የሁሉም ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተወካዮች የተሳተፉበት የሻማ ማብራሪያ እና የዳቦ ቆረሳ ስነ ስርዓት ተካሂዷል።

